

# የአቢይ አህመድ ሌጋሲዎች

ይነጋል በላቸው

መለስ ከሞተ በኋላ “የመለስ ሌጋሲዎች” በሚል ርዕስ አንድ ጽሑፍ ለድረገጾች ልኬ ለንባብ መብቃቱን አስታውሳለሁ። በነካ እጄ በቁሙ ስለሞተው አቢይ አህመድም ሌጋሲዎች ጥቂት ልበል፤ አንድ ሰው ባይሞትም ሌጌሲው ቢጻፍ ጉዳት ያለው አይመስለኝም። ከመግቢያው ጀምሮ ስለመረጠው የአነጋገር ሥልጣን ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ ትኩረትን ወገኖቼን ከወዲሁ ይቅርታ መጠየቅ እወዳለሁ። የኔ የአነጋገር ነውረኛነት ግን ከዚህ ባለፈና ኢትዮጵያን በቁም እየቀበረ ካለ ሰውዬ ሰይጣናዊ ተግባር አይበልጥም።

1. ወደር የለሽ ውሽታምነት - ዓለማችን ከዚህ በፊትም ሆነ በኋላ አሁንን ጨምሮ እንደአቢይ አህመድ ያለ ውሽታም ቀዳዳ አይታ አታውቅም። ውሽቶቹን መዘርዘር አይጠበቅብኝም። ይህ አንዱ ሌጌሲው ነው። ሥልጣኑን ለማራዘም የማይወደው የለም።
2. ወደር የለሽ ማስመሰል - ዓለማችን መቼም ቢሆን እንደ አቢይ አህመድ ያለ አስመሳይ አይታ አታውቅም። በአንድ ጊዜ እባብም ዕርግብም መሆን የሚሞክር ግን ሊሣካለት የማይችል ዋና አስመሳይ ነው። የተለዩ ሥነ ልቦናዊ ቀውስ ሳይኖርበት አይቀርም።
3. የጨለማው ገዢ ወኪል - በዓለማችን እጅግ ብዙ የዲያብሎስ ወኪሎች አሉ። በተለይ በአፍሪካ ግን እንደአቢይ ያለ ታማኝ ወኪል የለም። ለምሳሌ ኮሮናን ከማስፋፋት አኳያ በአፍሪካ ከሞሮኮ ቀጥላ ኢትዮጵያ ሁለተኛ እንድትሆን ከሴቴኒስቱ ጃክማ ጋር በመተባበር አቢይ ያደረገው ጥረት ለሁለተኛ የሁለት የኖቤል ሽልማት ሊያበቃው ይችላል (የጃክማ ዕርዳታ ባፍንጫ የ ይውጣ ያለችውና 400 ያልሞላ የቫይረሱ ተጠቂ ያላት ኤርትራ አንድም ሰው በኮሮና እንዳልሞተ መረጃዎች ይጠቁማሉ - እንደሰሜን ኮሮያ በዘዴ እያስወገዱ ካልሆነ በስተቀር)። እዚህ ላይ ኖቤል የጨለማው ገዢ ኃይላት ለወዳጆቻቸው ማበረታቻ የሚሰጡት ውድ ሽልማት መሆኑን ልብ ይልል። ቻይና በኮሮና በዓለም አንደኛ እያለች ኢትዮጵያ ከመጨረሻዎቹ የምትመደብ ነበረች። አሁን ሁሉም ነገር ተገለባበጠና ኢትዮጵያ 49ኛ ሆናለች - ቻይና ደግሞ ከ1ኛ ወደ 53ኛ። በዚህም ውጤት ምሥጢራውያኑ ድርጅቶችና አቢይ ራሱ ሳይበሳጩ አይቀሩም። ምክንያቱም ምንም እንኳን በቫይረሱ የተለከፈው የሕዝብ ቁጥር 90 ሺህ አካባቢ ቢሆንም የሞቱት ቁጥር ግን ምዕራባውያንን ሊያረካ የሚችል ብዛት የለውም። ስለዚህ ይበሳጫሉ። አቢይ እነእንቱኔ ከቬርሙዳው ቢሯቸው ደውለው ኢትዮጵያን በአንዴ የሚያጠፋ አንድ ትልቅ ድማሚት ልንቀብር አስበናል ቢሉት ምን ልርዳችሁ እንደሚላቸው ጥርጥር የለኝም። የሰይን ቁራጭ ብቻ ሳይን ራሱም ሰይጣን ነው። ድርጊቶቹ ሙሉ በሙሉ አፍ አውጥተው የሚናገሩት ይህ ሰው ኢትዮጵያን ለማጥፋት መምጣቱን ብቻ ነው። ምናልባት “መንገድ ጠራጊው” ሳይሆን አይቀርም፤ መንገድ ጠራጊ ደግሞ ያገኘውን ነው የሚጨረግደው። የተላከበት ነዋ! (በነገራችን ላይ የአዲሱ መንግሥት አራማጆች ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነውን የዓለም ሕዝብ በተለይምና በዋናነት የፈረደበትን የሦስተኛውን ዓለም ሀገር ሕዝብ ጨምሮ በተለያዩ ዘዴ መፍጀትን በዕቅድ እየተገበሩ ናቸው።)
4. ፀረ- አማራነት - አቢይ አህመድ ሙልጭ ያለ ፀረ አማራ ነው። አማራን ፈጅቶ ካልጨረሰ የኅሊናም ሆነ የአካል ዕረፍት አያገኝም።
5. አላጋጭነት - አቢይ አህመድን የመሰለ በሕዝብ አላጋጭ ካለ፤ በሀገርና በወገን ስቃይ የሚደሰት ካለ እውራረዳለሁ። ፓርላማ ውስጥ በተጎለቱ አሻንጉሊቶቹ ፊት ከመለስ በበለጠ ብልግናና ነውረኝነት ደረቱን እንደፉኝነት እየነፋፋ ሲያላግጥ ለሚሰማ ይህ ሰው ከየት እንደበቀለና እንዴትም እንዳይገ ለማወቅ መጓጓቱ አይቀርም። “አንበሳች የመደመርን ፍልስፍና ተግባራዊ ያደርጋሉ” ብሎ በመናገር ሣቅን ለማጫር መክጀል አንድም ዕብደት አሊያም በአንበጣ የተወረረው ሕዝብ ላይ በማሸፍ እርካታን ለማግኘት መሞከር ነው። አንድ ኪሎ ቡና ብር 200፣ አንድ ኩንታል ጤፍ ብር 5000 ገብቶ በኑሮ ውድነት እያበድን ሳለን እርሱ ግን “የኑሮ ውድነቱ እስከዚህም ነው፤ ለክፉ አይሰጥም...” የሚል ቃና ያለው ቀልድ መናገሩ በሕዝብ ምን ያህል እንደሚያሸፍ አመላካች ነው።
6. ዘረኛነት - አቢይ ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያዊነት ወደ አሮሞነት በብርሃን ፍጥነት በመለወጥ ላይ ነው። 86ቱ ብሔር ብሔረሰብ ወደአሮሞነት ካልተለወጠና የገዳ ሥርዓትን ካልተቀበለ መኖር እንደሚችል በግልጽ እየተነገረና በተግባርም እየታዩ ነው።
7. ፀረ-አርቶዶክስነት - አቢይ ፀረ-አርቶዶክስ ነው። የምታውቁት ነው። ሥልጣኑን ሁሉ ለጴንጤዎች እያከፋፈለ ነው። የሀገርን ሀብት ሁሉ ለአሮሞዎች ብቻ እያከፋፈለ ነው፤ ሌሎችን የቤይ ተመልካችና ስደተኛ እያደረገ ነው። እያሰረና እየገደለም ነው። ይመቸው!
8. ድህነትን አስፋፊነት - ከኑሮ ውድነቱ ጋር በተያያዘ ቤት ኪራይም ሆነ ቤት መሥራት ለሚሊዮኖች ህልም በመሆኑ ጎዳና ተዳዳሪነት ትልቁ የአቢይ አህመድ መታወቂያ ነው። በየአደባባዩና በየመብራቱ ስታልፍ የምታየው ጎዳና ተዳዳሪ ቢሰበሰብ አንድ ትልቅ ከተማ ይወጣዋል። ይህን እያዩ ይህ ወፊፌ መሪ ምን ሊሰማው እንደሚችል አላውቅም፤ ለነገሩ አስመሳይና ውሽታም ሰው እውነታን በመገልበጥ ስለሆነ የሚደሰተው አቢይ በዚህ አሳዛኝ ሁኔታ የሚሰማው ነገር አይኖርም። ለዚህ ዓይነቱ ለቅጣት የመጣ ሰው ርሀብ ጥጋብ ነው፤ ጦርነት ሰላም ነው፤ ሥርዓት አልበኝነት ሥርዓታዊነት ነው፤ ጥላቻ ፍቅር ነው። ዐይኑ አንድን ነገር ገልብጦ ነው

የሚያነበው። ሲዋሽ ደግሞ ለከት የለውም። ይህን ሰው ለኢትዮጵያ መስጠት ፈጣሪን መክሰስ ስለማይቻል እንጅ ... (ሆ! ይህስ ይቅርብኝ!)

9. አስማጭነት - አቢይ እንደ ወንድሞቹ እንደነአስራኤል ዳንሣና እዩ ጩፋ ከናይጄሪያ ይሁን ከህንድ ባስመጣው ሰይጣናዊ መተት በርካታ ሀገር ወዳድ ዜጎችን ለነገ እንዳይጠቅሙ አድርጎ እያበከታቸው ነው። እነምሕረት ደበበ፣ እነ ዳንኤል ክብረት፣ እነ ሲሳይ አጌና፣ እነግዛው ለገሠ፣ ታበ፣ አገ፣ መመ፣ ፋየ፣ብነ፣ አጽ፣ ስንቶችን ቆጥሬ ... እነዚህ ሁሉ የት እንደገቡ አይታወቅም። በስማም እንደተባለባቸው ሰይጣን ፀጥ ረጭ ብለዋል፤ በራሳቸው ወይም በሰውው አፍረው የተሸሸጉ ይመስላል። ሰይጣን መጥፎ ጠላት ነው - የተመረጡትን ሁሉ ያሳስታል። ስለዚህ ቆመናል የምትሉ ሁሉ ተጠንቀቁ። ሰው ካልሞተ ማመስገን የማንችልበት አስቸጋሪ ወቅት ላይ ነን። ስንትና ስንት የመላእክት ሠራዊት፣ ሊቀ ሣጥናኤልን አምነው ገደል ገብተዋል። አሁን ዓለምን እየገዛ ያለው አመንክም አላመንክም ሰይጣን ነው፤ እነአቢይ ደግሞ የሰይጣን አማኞችና ተላላኪዎች ናቸው። አንዱና ዋናው ምልክትም በወያኔ ጊዜ እንኳን ሊደረግ ያልተሞከረ ነገር፣ ዛሬ የድንቅ ኢትዮጵያውያንን የፌስቡክና የዩቲዩብ ገፆች ከዕይታ ውጪ ማድረግ እየቻሉ ነው። የሰይጣን ታዛዥ የሆነ ሰው ሀገር ገምቢን ሃሳብ ማስወገድ ዋና ሥራው ነው - ይህ ለዜጎች ማሰብ እንዳልሆነ የምናውቀው የአባትና የልጅን ጋብቻ ጨምሮ የሰውና የእንስሳትን የትዳር ጥምረትና የመሳሰለው የብልግና ፊልም ሁሉ በነፃነት እንዲተላለፍ መፍቀዳቸውን ስናይ ነው። ኢትዮጵያን የምትል ገና ብዙ አሣር አለብህ! ግን አጥብቀህ ጸልይ - በቅርብ ያልፋል።

10. ምን ለውጥ ላመጣ እደከማለሁ ግን። በቃኝ። ይሁንና ወዮ ለዚህ ሰውዬ! መጨረሻው ከሂትለርና ከሙሶሊኒም የከፋ ነው። ንገሩት።